




ከክዲሲቲ ኪትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (ከኪጋጌ)

የጋራ እንቅስቃሴ ለነጻነት!

ከአቶ አባንግ ለኢትዮጵያውያን የቀረበ መልዕክት

በቅርቡ የአሜሪካ ምክርቤት “ኢትዮጵያ፤ ድገረ መለስ” በሚል ርዕስ ባዘጋጀው የምክክር ስብሰባ ላይ በግልጽ እንደተናገሩት የነጻነታችንን ጉዳይ ለሌሎች አሳልፈን መስጠት አንችልም፤ አይገባንም! በእርግጥ ለፍትሕና ለነጻነት የቆሙ በርካታ የኢትዮጵያ ወዳጆች አብረውን ቢሰለፉም ነጻ የመውጣቱ ብቸኛ ዕዳ የራሳችን የኢትዮጵያውያን ነው! ራሳችንን ነጻ ካላወጣን ማንም ነጻ ሊያወጣን አይችልም። በፈጣሪ ኃይል ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ነጻ እንደሚያወጡ ሙሉ እምነቴ ነው።



ለአዲሲቲ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የተቋቋመው በሁለት መሠረታዊ ምሶሶዎች ላይ ነው፡-

- ❖ ከጎሣ ይልቅ ለሰብዓዊነት ቅድሚያ እንስጥ
- ❖ ሁላችንም ነጻ ካልወጣን ማንም ብቻውን ነጻ ሊሆን አይችልም

የጋራ ንቅናቄው ምንም ዓይነት የዘር፣ የሃይማኖት፣ የጾታ፣ የአካባቢ፣ የፖለቲካ አመለካከት፣ ... ልዩነት ሳያደርግ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያሳትፍ ድርጅት ነው። ፍትሕ፣ እኩልነት፣ ነጻነት እና የኢትዮጵያን ደኅንነት የሚመኝ ሁሉ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ “አዲሲቲን ኢትዮጵያ” ለመመሥረት ፍላጎት እንዳለው በራሱ ምስክር ነው።

ወደ ነጻነት በሚደረገው የትግል ጉዞ ፍርሃትን ማስወገድ፣ ሰብዓዊነት ላይ ማተኮርንና ቅድሚያ መስጠት፣ “ሌሎች ምን ይሉኛል” ከሚል የፍርሃት ድር ነጻ መውጣት፣ ወዘተ ወሳኝ ተግባራት ናቸው። ከሁሉ የሚቀድመው ግን ጥላቻ፣ ጥርጣሬ፣ መለያየት፣ መከፋፈል፣ ... የመሳሰሉ ባህርያትን በማስወገድ በራስ ላይ ቀዳሚውን ነጻነት መጎናጸፍ ሲቻል ነው። በእንደዚህ ዓይነት ነጻነት የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ግለሰብ፣ አገሩን ለማዳን በሚደረገው ትግል ቅድሚያውን ይይዛል። ብዙዎች የዚህ ትግል ጽንሰሃሳብ እየገባቸው በመምጣቱ የጋራ ንቅናቄውን እየተቀላቀሉ ነው። እርስዎስ ምን ያስባሉ?

በጋራ ንቅናቄው የምንገኝ ይህንን ስልት በማስተዋል በሁሉም አቅጣጫ እንቅስቃሴያችንን አጠናክረናል። በዚህ ሒደት ውስጥ ማንም ኢትዮጵያዊ ሳይሳተፍ እንዲቀር ፍላጎታችን አይደለም። ለዚህም ነው እርስዎ የጋራ እንቅስቃሴውን እንዲደግፉ ይህንን ጥሪ ለማድረግ የወደድነው።

የቀደመውን አስተሳሰባችንን መተው ብቻ ሳይሆን ያለፈውን እያሰቡ ከመንገድ ይልቅ በአዲስ አስተሳሰብ ልንራመድ ይገባናል። የተበላሹና ውሉ የጠፋባቸውን አካሄዶችን ወደጎን በመተው አዲሲቷን ኢትዮጵያ እስካሁን ባልተሞከረው የዕርቅ መፍትሔ ልንመሰርታት እንችላለን። ዕርቅ ማለት “አንተም ተው፣ አንቺም ተይ” ሳይሆን ሰላምን ማስፈንና ፍትሕን መበየንንም ይጨምራል። ፍትሕ የሌለበት ዕርቅ ጎዶሎ ብቻ ሳይሆን ወንጀለኝነትን የሚያበረታታ ነው። እንዲህ ያለው የተንጋደደ ዕርቅ የሰላምና መረጋጋትን መሠረትም ያናጋል። አዲሲቷን ኢትዮጵያን በዚህ መልኩ እንመሠርታለን ብሎ ማሰብ ከንቱ ነው።

አኢጋን በዘላቂነት በዚህ ተግባር ላይ ተሰማርቶ ያለ ቢሆንም የሕዝባችንን የዕለት ከዕለት ጉዳይንም አብሮ እያከናወነ ይገኛል። በአገራችን ላይ እየተካሄደ ያለውን የመሬት ነጠቃ ሕገወጥነት፣ ዜጎች ለዘመናት ከኖሩበት ቀዬ የማፈናቀልን ወንጀል፣ በሰብዓዊ መብቶች ላይ የሚደረገውን ጥሰት በዓለምአቀፍ ደረጃ የማሳወቅና መረጃ የማሰባሰብ እንዲሁም ወደ ሕግ አካላት የማቅረብ፣ በዓለም ዙሪያ በስደት የሚገኙትን ወገኖቻችንን ከእስርቤት የማስወጣትም ሆነ እንደ ስደተኛ በዓለምአቀፍ ሕግጋት መብታቸው ተከብሮ እንዲኖሩ የማድረግ ከፍተኛ ተግባራት፣ ወዘተ በትጋት እያከናወነ ይገኛል። በፈጣሪ ኃይል ከዚህ በላይ እጅግ በርካታ ሥራዎችን ለመፈጸም የሚችለው ግን እርስዎ የጋራ ንቅናቄውን ለማገዝና ለመደገፍ ቁርጠኛ አቋም ሲወስዱ ነው።

እርስዎ የጋራ እንቅስቃሴው ቤተሰብ ሆነው ካልተቀላቀሉ እንቅስቃሴው የጋራ መሆን አይችልም፤ ቤተሰቡንም መመሥረት የማይታሰብ ይሆናል። ስለዚህ እንደ አንድ የቤተሰብ አባል የሚከተሉትን ድርሻዎች እንዲወጡ ይጠበቅብዎታል።

- ❖ በመጀመሪያ የቤተሰቡ አባል ይሁኑ። የቤተሰቡን አባላት እዚህ ላይ ያገኛቸዋል፡- <http://www.solidaritymovement.net/index.cfm>
- ❖ ቤተሰቡ በጋራ የሚያከናውነውን ተግባር ለመርዳት
 - ቼክ ለመላክ በዚህ አድራሻ ይጻፉልን፡
SMNE, P.O. Box 857, Stillwater, MN 55082, USA.
 - በPayPal ለማከናወን ካሰቡ እዚህ ገጽ ላይ በመሄድ ሙሉ መረጃ ያገኛሉ፡- <http://www.solidaritymovement.org/donate.php>
 - ሌላ መንገድ ለመጠቀም የሚፈልጉ ከሆነ እንዲሁም
 - ባለቤት አካባቢ የጋራ ንቅናቄውን ቅርንጫፍ (ቻፕተር) ለመክፈት ካሰቡ በቀጥታ ለእኔ ይደውሉልኝ ወይም ይጻፉልኝ፡
 - ስልክ (202) 725-1616
 - ኢሜይል (ጸዳቤ): obang@solidaritymovement.org

“የጋራ ንቅናቄው የሚያደርገውን ተግባራት በሙሉ በጣም አደንቃለሁ፤ እወዳችኋለሁ” የሚለው መልካም አባባል ቢሆንም እንቅስቃሴያችንን አንድ እርምጃ አያስኬደውም። ሁላችንም ድርሻችንን ከተወጣን ግን ካሰብንበት ባጭር ጊዜ እንደርሳለን።

የጋራ እንቅስቃሴው የነጻነት መልዕክትም ይኸው ነው!!

ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የአሜሪካ ሕግ በሚያዘው መሠረት በትርፍ አልባ ድርጅትነት የተቋቋመ ሕጋዊ ድርጅት ነው። ለንቅናቄው የሚሠጠው ማንኛውም የገንዘብ ነክ ዕርዳታ ግብር ለማቀነስ መጠቀም ይቻላል።